

በኪንግ ካውንቲ ሀይቅ ዳርቻዎች አዲስ የመዝጊያ እና የመክፈቻ ደንቦች የማህበረሰብ ጤናን በተሻለ ሁኔታ ይከላከላሉ

የበጋው ወቅት ሊጀምር ገና አንድ ወር ቢቀረውም ኪንግ ካውንቲ በዚህ ሳምንት [ቢታዋቂ ሀይቅ ዳርቻዎች](#) (የቋንቋ አማራጮችን ያገኛሉ) የውሃ ጥራትን መከታተል ጀምሯል። ይህ ዓመታዊ መርሃ ግብር በዋና ወቅት የማህበረሰቡን ጤና ለመጠበቅ ይረዳል።

ይህን የምናደርገው ከግንቦት አጋማሽ እስከ መስከረም አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ ከሁለት ደርዘን በላይ በሆኑ የባህር ዳርቻዎች የውሃውን ጥራት በመከታተል ነው። የተፈጥሮ ሃብት እና ፓርኮች መምሪያ፣ የኪንግ ካውንቲ የአካባቢ ቤተ መከራ እና በካውንቲ ውስጥ ያሉ ከተሞች ሁሉም ከማህበረሰብ ጤና ጋር አጋርነት አላቸው።

የአካባቢ ሳይንቲስቶች በዋና ወቅት በየሳምንቱ ከአያንዳንዱ የባህር ዳርቻ የውሃ ናሙናዎችን ይሰበስባሉ። ውሃው ባክቴሪያዎች እንዳሉት ይፈትሹታል። ሳይንቲስቶቻችን በማህበረሰብ ጤና ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ይመረምራሉ። በውጤቶቹ ላይ ተመስርተን የሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ የባህር ዳርቻዎችን እንዘጋለን ወይም እንከፍታለን።

የውሃ ብክለት እንዳለ የሚጠቁሙ ባክቴሪያዎችን እንፈልጋለን። "የውሃ ብክለት" አብዛኛውን ጊዜ ከሰዎች፣ ከቤት እንስሳት ወይም እንደ ዝይ ካሉ የዱር አራዊት በሚወጣ ሰገራ ሲከሰል ማለት ነው። ሰገራ ጀርምቶችን ስለሚይዝ በአፍና በተቆረጡ የሰውነት ቆዳዎች ውስጥ ከገባ በሰዎች ላይ ህመምን ሊያስከትል ይችላል።

በዚህ ዓመት የባህር ዳርቻዎችን (beaches) የአዘጋግና የአከፋፈት ውሳኔዎችን እየለወጥን ነው። እነዚህ ለውጦች ዘመኑ ከደረሰበት ሳይንስ ጋር የተጣጣሙ ናቸው።

በኪንግ ካውንቲ የባህር ዳርቻዎች የሚሞኙ ከሆነ የባህር ዳርቻዎች የመዘጋት ምልክቶችን ቶሎ ቶሎ ሲቀያየሩ ሊያዩ ይችላሉ። ምልክቶቹ ለአጭር ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ። በአጠቃላይ ከዚህ በፊት ሲሰራበት በነበረው የውሳኔ አሰጣጥ ፕሮቶኮል መሰረት የባህር ዳርቻዎች ከዚህ በፊት ክፍት ሆነው የሚቆዩበትን የጊዜ መጠን ያህል ክፍት ይሆናሉ ብለን እንጠብቃለን።

ለምን የማህበረሰብ ጤና ይህን ለውጥ አደረገ?

የባህር ዳርቻዎችን (Beaches) ለመዘጋት እና ለመክፈት የተጠቀሙትን መስፈርቶች ጊዜ ባለፈባቸው ሳይንሳዊ መመሪያዎች ላይ የተመሰረቱ ነበሩ። ወግ አጥባቂ የሆኑ ውሳኔዎችንም አስከትለዋል። የባህር ዳርቻን ለመዘጋት የውሃውን ብክለት ለማወቅ ብዙ ምርመራዎችን ማድረግ ይጠይቅ ነበር። ከዚያም የባህር ዳርቻን ለመክፈት ጥሩ የውሃ ጥራትን ለማሳየት ብዙ ምርመራዎችን ወስዷል።

አዲሶቹ መመዘኛዎቻችን በየሳምንቱ በምናገኘው አሁን (real time) የውሃ ጥራት መረጃ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ስለዚህ በባህር ዳርቻ (Beaches) ላይ የውሃ ጥራት ሲጓደል የባህር ዳርቻው በፍጥነት ይዘጋል፤ የውሃው ጥራት ሲሻሻል ደግሞ የባህር ዳርቻው በፍጥነት ይከፈታል።

ይህ ለእርስዎ ምን ማለት ነው?

የባህር ዳርቻዎች በፍጥነት ሊዘጉ እና እንደገና ሊከፈቱ ስለሚችሉ ለመሳተፍ የሚፈልጉት የባህር ዳርቻ ክፍት መሆኑን ለማወቅ የሃይቅ ዳርቻ ድረ ገጽን / [Lake Beach website](#) ይጎብኙ (የቋንቋ አማራጮችን ያገኛሉ)።

ሁላችንም ውሃውን ከጎጂ ባክቴሪያዎች ነፃ እንዲሆን ማገዝ እንችላለን፡-

- ዝይዎችን እና ዳክዬዎችን በባህር ዳርቻ ላይ አይመግቡ - እነሱን መመገብ የውሃውን ጥራት ያባብሰዋል።
- ከመሞኘት በፊት ሁል ጊዜ ገላዎን ይታጠቡ። ሰዎች በሰውነታቸው ላይ ወደ ውሃ ውስጥ የሚገቡ ባክቴሪያዎችን ሊሸከሙ ይችላሉ፤ ይህ ደግሞ ከሁሉ በፊት ገላን መታጠብ አስፈላጊ ያደርገዋል! በተጨማሪም ከሞኝ በኋላ ገላዎችን ማጠብ በውሃ ውስጥ ካሉ ባክቴሪያዎች ሊከላከልልዎ ይችላል።
- ህፃናት እና ታዳጊዎች ጥራት ያለው የመሞኛ ዳይፐር መልበሳቸውን ያረጋግጡ።
- የውሃ ጥራት ስጋቶችን ለአካባቢዎ ፓርኮች መምሪያ ሪፖርት ያድርጉ።

በሚሞኙበት ጊዜ ደህንነትዎን ይጠብቁ

- የነፍስ አድን ጠባቂዎች ባሉበት ስፍራዎች ውስጥ ይሞኙ።
- በዚህ ወቅት ውሃው ቀዝቀዝ በመሆኑ ወደ ውስጥ ዘሎ መግባት ሰውነትዎ ከቅዝቃዜው የተነሳ አልታዘዝ ሊልዎት ይችላል። ይህም መስጠም እና ሞትን ሊያስከትል ይችላል - ምንም እንኳን ጠንካራ ዋናተኛ ቢሆኑም፤ በሐይቅ ወይም በወንዝ ውስጥ

የሚሞኙ፣ የሚጫወቱ ወይም በጀልባ የሚሰፈሩ ከሆኑ፣ የነፍስ አድን ጃኬትን ይልበሱ - በተለይም የነፍስ አድን ሰራተኛ ከሌላ።

- በአቅራቢያዎ የሚገኝ ተመጣጣኝ [የህይወት አድን ጃኬት ለማግኘት](#) ይህንን ካርታ ይጠቀሙ (ይህ ድረ-ገጽ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው)።
- ከኛ [የውሃ ደህንነት ድረ-ገጾች](#) (ይህ ድረ-ገጽ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው) ስለ ዋና ደህንነት የበለጠ እወቁ/ተማሩ።